



# ደህንነቱ የተጠበቀ የተማሪ ትራንስፖርት ከተማሪ የሚጠበቅ ስነ ምግባር



## የEEAEC መመሪያ ሌሎችም መጠቀሻዎች

በት/ቤት አውቶቡሶች፣ በዲስትሪክት ተሽከርካሪዎች፣ ወይም ዲስትሪክቱ በሚገለገልበት በማንኛውም የትራንስፖርት አቅራቢ ላይ በተማሪዎች የሚፈፀም የስነስርአት ጉድለት ጋር የተያያዘ የስነ ስርአት ማስከበርያን የJK እና JK-R መመሪያ (የተማሪ ስነስርአት ማስከበርያ) ይቆጣጠራል።

### ማሳሰቢያ፡- እነዚህ ህጎች በአውቶቡሶ መስመሮች፣ በመስክ ጉዞዎች፣ እና በአትሌቲክ ጉዞዎች ላይ ተግባራዊ ናቸው።

1. አውቶቡሶ ነጂውንና ረዳቱን ሁልጊዜ መታዘዝ።
2. አውቶቡሶ ጥዋት መጥቶ ከሚወስድበት ሰአት ከ10 ደቂቃዎች በፊት መገኘት።
3. ከዋናው መንገድ ዳር ለደህንነት ራቅ ብሎ መቆም።
4. ነጂውን/ረዳቱን እና ሌሎች የአውቶቡሶ ተሳፋሪዎችን ማክበር።
5. በት/ቤት አውቶቡሶ አጠገብ መንገድ ሲያቋርጡ፣ ከአውቶቡሶ ፊት ቢያንስ ከ10 ጫማዎች ቀድሞ ማቋረጥ። ሽፌሩ የማቋረጥ ምልክት እስኪሰጥ መጠበቅ።
6. በተምደቦ ቦታ በፍጥነትና በፀጥታ መቀመጥ። አውቶቡሶ ሲንቀሳቀስ በተመደበልህ/ሽ ቦታ ወደፊት እያየህ/ሽ መቀመጥ። መተላለፍያው ቦታ ምንግዜም መዘጋት የለበትም።
7. ተማሪዎች ለአውቶቡሶ ነጅ መታወቂያ ወረቀታቸውን (ID) እንዲያሳዩ ወይም የመታወቂያ ቁጥር እንዲሰጡ ሊጠየቁ ይችላሉ። በመስክና በአትሌቲክ ጉዞዎች የተማሪዎች መታወቂያ ማረጋገጥ የአሰልጣኞችና የአቅራቢዎች ሃላፊነት ነው።
8. አውቶቡሶ ውስጥ መብላት፣ መጠጣት፣ ማስቲካ ማኘክ ወይም መትፋት ከልከል ነው።
9. ካውቶቡሶ ውስጥ ንም ነገር ወደ ውጭ አትወርውሩ ወይም የሆነ የአክልዎ ክፍል ካውቶቡ ውጭ ብቅ ማለት የለበትም።
10. በመደበኛ ቃና ተናገሩ፣ መጫህ፣ ባለጌ፣ ስድ ወይም ፀያፍ ቋንቋ ፈፅሞ የተከለከለ ነው።
11. የማስፈራራት ወከባ፣ አመፀኛ ስነምግባር ወይም የአድልዎ/የንቀት ወይም ነጂ ቋንቋ በ አውቶቡሶ ነጂ ላይ ወይም በሌሎች ሰዎች፣ አውቶቡሶ ላይም ሆነ ውጭ፣ አደገኛ እና ፈፅሞ የተከለከለ ነው።
12. የሚከተሉት ነግሮች በስቴት ህግ እና/ወይም በዲስትሪክት መመሪያ በት/ቤት አውቶቡሶ ውስጥ የተከለከሉ ናቸው።

አልኮል/አፅ/ትምባሆ	መሳርያዎች ወይም መስሎቻቸው	እንስሳዎች፣ ተባዮች ወይም የአባብ ዘሮች
የብርጭቆ ነገሮች	ፈንጂዎች	ሌሎች አደገኛ ነገሮች
በህግ የተከለከሉ ንጥረነገሮች	ፍርቶቶች (የጢስና የግማት ቦምቦችን ጨምሮ)	

13. ተማሪዎች የሚሸከሟቸው ሁሉም ነገሮች (ማለት፡- የሙዚቃ መሳርያዎች፣ የአትሌቲክ መሳርያዎች፣ የጀርባ ቦርሳዎች፣ ወዘተ.) በማንኛውም ወቅት በቁጥጥራቸው ውስጥ መሆን አለባቸው። እና በጭናቸው ላይ ማአቀመጥ፣ ወይም በሚገባ ክፍት መቀመጫ ላይ ወይን ከመቀመጫ ስር በሚጋባ መጠበቅ አለባቸው። መሳርያዎች ለመቀመጥ በሚፈለጉ መቀመጫዎች ወይም በ ነጂው አካባቢ፣ በመተላለፍያ፣ ወይም በመግቢያ ደረጃ ላይ መቀመጥ የለባቸውም።
14. ስኬትቦርዶች፣ ስኩተሮችና ሮለር ብሌዶች ት/ቤት አውቶቡሶ ውስጥ አይፈቀዱም።
15. ተማሪዎች ከአውቶቡሶ መውረድ የሚፈቀድላቸው በተወሰነላቸው ጣቢያዎች-ብቻ ነው። የሆነ ለውጥ የወላጅ/አሳዳጊ የፅሁፍ ጥያቄበት/ብ ኤት አስተዳዳሪ እና በትራንስፖርት እንዲፈቀድ ያስፈልጋል።
16. በትራንስፖርት አስተዳደር ወይም በሚመለከተው ይት/ቤት ሀላፊ ልዩ ፈቃድ ካልተሰጠ በስትቀር፣ ለተወሰነ መስመር ወይም ጉዞ ለተመደበ አውቶቡሶ በዘላቂ ከተመደቡ ተማሪዎች እና የት/ቤት ሰራተኞች ብቻ ናቸው በት/ቤት አውቶቡሶ እንድንዘገቡ የሚፈቀድላቸው።
17. አውቶቡሶን በንጽህና ያዙ ከማንኛውም ጉዳትም ጠብቁት።
18. እነዚህን ህጎች በመጣስ የሆነ ተማሪ ቢቀጥል አለቃቸው ወላጆችን አግኝቶ ስነምግባሩ እንዲታረም እንዲያደርጉ የማስታወቅ ሀላፊነት የነጅው ወይም በትራንስፖርት ውስጥ የሚመለከተው ሃላፊ ነው።